

እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን

ዲሴምበር 1፥ 2010



የብርሃኖች በዓል በሆነው ወይም ደግሞ ሃኑካህ በመባል በሚታወቀው የመቅደስ መታደስ በዓል ላይ (የሚጀምረውም ዲሴምበር 1 ከምሽቱ 12 ሰዓት ላይ) “እናንተ አማልክት ናችሁ፤ እናንተ የእግዚአብሔር ወንዶች ልጆች ናችሁ፤ እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ።” በማለት ኢየሱስ ጮኸ።

(ዮሐንስ 10:34-35) ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰላቸው። እኔ። አማልክት ናችሁ አልሁ ተብሎ በሕጎችሁ የተጻፈ አይደለምን? መጽሐፉ ሊሻር አይቻልምና እነዚያን የእግዚአብሔር ቃል የመጣላቸውን አማልክት ካላቸው።

Jesus answered, Is it not written in your Law, I said, You are gods? So men are called gods [by the Law], men to whom God's message came and the Scripture cannot be set aside or cancelled or broken or annulled (AMP)

የብርሃኖች በዓል ማርያም የዓለምን ብርሃን ስትጸንስና ስትወልደው (brought forth) እንደሆነ በግሌ አምናለሁ። ይህ የልደት(የገና) በዓል እውነተኛው ትርጉም እንደሆነ አምናለሁ። ይህ ብርሃን የጀመረው በውልደት ጊዜ ሳይሆን በፅንሰት ጊዜ ነው። የሰው ልጅ እስከዛሬ ከተቀበለው ወደፊትም ከሚቀበለው ስጦታ(ጥቅልል) ሁሉ እጅግ በጣም ትልቁ የጸጋ ስጦታ(package) ይህ ነበረ። ክርስቶስ (የተቀባው) ከእርሱ ጋር እኛ እንኖር ዘንድ ብርሃን ሊሰጠን በእኛ መሐል ኖረ።

ክርስቶስ ማለት የተቀባ ማለት ነው! እርሱ ወንድሞች ብሎ ጠራን፤ ከእርሱ ጋር አብረን ወራሾች የሆንን። ስለዚህ ይህ የሁሉም ጊዜ እጅግ በጣም ትልቁ ስጦታ ነው ብዬ አምናለሁ። ሕይወት በፅንሰት ነው የሚጀምረው እናም ይህ ፍጹም ንጹሕ ፅንሰት ከሁሉም ስጦታዎች እጅግ በጣም ትልቁ ስጦታ ነበረ።

እኛ የተቀባን የእግዚአብሔር ልጆች እንሆን ዘንድ። መሢሕ ወይም የተቀባው ልጅ የተባለውን ክርስቶስን ከሁላችንም ጋር ለመካፈል እርሱ ፈለገ።

በዚህ ወቅት ጊዜ የእግዚአብሔርን ልጆች ወደፊት መምጣት ማየት ልንጀምር እንደሆነ አምናለሁ። እንደ እግዚአብሔር ልጆች በምናደርጋቸው ነገሮች አባታችንን እያከበርን በምድር ላይ መግዛት እንጀምራለን። በብሉይ ኪዳን በተነገረለት በአዲስ ኪዳንም በተገለጠው በተቀባው በልጁ በመሢሐ በክርስቶስ ስም ይሆናል።

ስለዚህ በዚህ የብርሃናት በዓል በውስጣችሁ ያለው ክርስቶስ በዙሪያችሁ ላሉት ሁሉ ብርሃኑን መግለጥ ይጀምር። አሜን። Amen.

ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ማጣቀሻዎች፡

(መዝሙር 82:6) “እኔ ግን። አማልክት ናችሁ። ሁላችሁም የልዑል ልጆች ናችሁ፤ አልሁ።”

(ሮሜ 8:14-16) በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና። አባ አባት ብለን የምንጮኽበትን የልጅነት መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍርሃት የባርነትን መንፈስ አልተቀበላችሁምና። የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመስክራል።

ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለምም ያው ነው።

ስም የሌለው፣ የማይታወቅ፣ ጌታውና አምላኩ በሆነ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸንቶ የሚኖርና የሚታመን፣ ሊያደርግ የሚገባውን ያደረገ አንድ የማይጠቅም ባሪያ በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ ተረጎመው። ክብር ሁሉ፣ ኃይልም ብርታትና ጥበብም ውዳሴና ምስጋናም፣ ግርማና ሞገስም፣ ዝማሬና እልልታም ማዳንና ቅድስና ለቡሩክ መልካም ቅዱስ የእስራኤል አምላክ ለአባታችን ለእግዚአብሔር አብ ይሁን ለታረደው በጉም ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለቡሩክ ቅዱስ መንፈሱም ብቻ ይሁን አሜን ሃሌ ሉያ። ማራናታ ጌታ ያሉሹዋ ሐማሺያክ የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ቶሎ ና አሜን!

- <http://www.baptizingfire.com> , <http://fireofgodservants.blogspot.com/> , <http://www.thelordshour.com> ,
- <http://www.choothomas.org> , <http://www.Jesusministries.org/> , <http://www.angeltv.org> ,
- <http://www.Billygraham.org> , <http://free.messianicbible.com/> , <http://www.levitt.tv/> ,
- <http://www.divinerevelations.info/amharic> , <http://www.heavenvisit.com> , <http://www.tribulation-now.org> ,
- <http://www.voe.org/> , <http://www.sidroth.org> , <http://repentandpreparetheway.org/> ,
- <http://www.shekinahworship.com/> , <http://www.theblazingholyfire.com/> , <http://www.thelastreformation.com> ,
- <http://www.bobjones.org/> , <http://www.annarountree.com/> , <http://www.beyondthephysicalrealm.com> ,
- <http://www.shreveministries.org> , <http://www.blogtalkradio.com/tribulation-now> , <http://www.bullseere.kr/>
- <http://www.blogtalkradio.com/thelordshour> , <http://www.blogtalkradio.com/discoveringthetruth> ,
- <http://www.be4thefire.com/> , <http://www.e-sword.net/> , <http://lamarzulli.net/> ,
- <http://www.blogtalkradio.com/coming-apocalypse> , <http://www.irisglobal.org/> ,
- <http://www.morningstarministries.org/>